



(utan bilder)

✎ Rukia Nantale  
🔗 Benjamin Mitchley  
📧 Daniel Berhane Habte  
🗣️ tigrinska  
📖 nivå 5



ጊጌሌሀጎህ



# Sagor för barn på svenska

[berattelser.se](http://berattelser.se)

ህጻናት

Skriven av: Rukia Nantale  
Illustrerad av: Benjamin Mitchley  
Översatt av: Daniel Berhane Habte

Denna saga kommer från African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) och vidarebefordras av Sagor för barn på svenska (<http://berattelser.se/>), som erbjuder sagor på många språk som talas i Sverige.

Detta verk är licensierat under en Creative Commons

[Erkännande 3.0 Internasjonal Licens.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv)

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv>




ሲምበግዊረ ኣዲኣ ምስሞተት፡ ኣዝያ ሓዘነት። ኣቦ ሲምበግዊረ ንጓሉ ክከናኸን ኩሉ ዝከኣሎ ገበረ። ቀስ ብቐስ፡ ብዘይ ኣደ ሲምበግዊረ፡ ከምቀደሞም ናብራኦም ብሓኹስ ክመርሑ ጀመሩ። ንግሆ ንግሆ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ እታ መዓልቲ መደቦም ይሰርዑ። ምሽት ምሽት ብሓደ ይድረሩ። ኣቕሑ ምስሓጸቡ ኣቦ ሲምበግዊረ ዕዮ ገዝኣ ኣብ ምስራሕ ይሕግዛ።





“ሰላም ሲምበግዊረ፡ ኣቦኺ ብዛዕባኺ ብዙሕ እዩ ዝነግረኒ።” በለት ኣኒታ። ግና ፍሽኽ ኣይበለትን ናይታ ቁልዓ ኢድ’ውን ኣይተንከፈትን። ኣቦ ሲምበግዊረ ተሓጉሱን ተረቢጹን ነበረ። ሰለስቲኦም ብሓባር ክነብሩ ምኃኖምን ሂወቶም ሕጉስ ክኸውን ምኃኑን ተዛረበ። “እዛ ጓለይ፡ ንኣኒታ ከም ኣዴኺ ክትቅበልያ ተስፋ እገብር።” ድማ በለ።



ኣብታ ዝሰዓበት ሰሙን፡ ኣኒታ ንሲምበግዊረ፡ ምስ ደቀ’ሞኣን ኣሞኣን ናብቲ ገዛ ንምሳሕ ዓደመተን። ከመይ ዝበለ ድግስ’ዩ! ኣኒታ ኩሉ እቲ ሲምበግዊረ እትፈትዎ መግብታት ኣዳልያ ነበረት፡ ኩላቶም ድማ ክሳብ ዝጸግቡ በልዑ። ሽዑ እቶም ቁልዑ ተጻወቱ እቶም ዓበይቲ ድማ ኣዕለሉ። ሲምበግዊረ ሓጉስን ትብዓትን ተሰምዓ። ምስ ኣቦኣን ሰይተ-ቦኣን ክትነብር ብቕልጡፍ ከይደንጉዮት ናብ ገዝኣ ክትከይድ ወሰነት።

፡፡ረህጻህጽ ለቤተሰብ ተገቢ ጽሑፍ


ቅድሚያ ህይወት ገልጾ ስለሆነ ፡፡ግን ስህተት ተቀባይ ሆኖ

ህይወት ፡፡ፍጥረት ስለሆነ ፡፡ግን ስህተት ተቀባይ ሆኖ

፡፡ፍጥረት ስለሆነ ፡፡ግን ስህተት ተቀባይ ሆኖ

፡፡ፍጥረት ስለሆነ ፡፡ግን ስህተት ተቀባይ ሆኖ

፡፡ፍጥረት ስለሆነ ፡፡ግን ስህተት ተቀባይ ሆኖ




፡፡ፍጥረት ስለሆነ ፡፡ግን ስህተት ተቀባይ ሆኖ


፡፡ፍጥረት ስለሆነ ፡፡ግን ስህተት ተቀባይ ሆኖ

፡፡ፍጥረት ስለሆነ ፡፡ግን ስህተት ተቀባይ ሆኖ


፡፡ፍጥረት ስለሆነ ፡፡ግን ስህተት ተቀባይ ሆኖ

፡፡ፍጥረት ስለሆነ ፡፡ግን ስህተት ተቀባይ ሆኖ





ድሕረ ገለ አዋርሕ አቦ ሲምበግዊረ ንገለ እዋን ካብ ገዛ ኣርሒቕ ክገይሽ ከምዘኹነ ነገረን። “ብሰራሕ ክገይሽ ኢዮ።” “ግና ንግድኸይክን ብጽቡቕ ተሳኒኽን ክትነብራ ከምዘኹንክን እተኣማመን እዮ።” በለ። ናይ ሲምበግዊረ ገጸ ጸልመተ፡ አቦኣ ግና ኣየስተብሃለን። ኣኒታ ገለ’ኳ ኣይበለትን። ንሳ ውን እንተኹነት ሕጉስቲ ኣይነበረትን።



ሲምበግዊረ ምስ ደቂ ኣሞኣ እናተጸወተት ከለ አቦኣ ናብኣ ገጹ ክመጽእ ካብ ርሑቕ ርኣዮቶ። ሓሪቕ ከይከውን ፈርሐት፡ ስለዚ ንኸትሕባእ ናብቲ ገዛ ኣተወት። አቦኣ ግና ናብኣ ቀረበ፡ ከምዚ ድማ በላ፡ “ሲምበግዊረ፡ እታ ዘበለጸት ኣደ ረኺብኪ ኣለኺ። ሓንቲ ተፍቅረክን ትርደኣልክን። ብኣኺ እኹርዕ እየ ኣፍቅረኪ ድማ እየ።” ብድሕሪኡ፡ ሲምበግዊረ ክሳብ ዝደለየቶ ግዜ ምስ ኣሞኣ ክትቅመጥ ተሰማምዑ።


፡፡ሀቂኛቱ

ቀፅሏቸውን ታቋቋቸውን ፈጠራዊ ሥራ ፡፡ቀፅሏቸውን ፈጠራዊ ሥራ

፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ ፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ

፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ ፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ

፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ ፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ



፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ


፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ ፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ


፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ ፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ

፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ ፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ


፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ ፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ

፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ ፡፡ሀገራችንን ለማድረግ ለሥራ






ሓደ ንግሆ ሲምበግዊረ ካብ ድቃሳ ከይተንሰኦት ኣርፈደት። “ኣቲ ሰነፍ ቈልዓ!” ኢላ ኣነታ ኣንጻርጸረትላ። ንሲምበግዊረ ካብ ዓራት ጎቲታ ኣውረደታ። እታ ምሒር እትፈትዋ ኮቦርታኣ ኣብ መስማር ተታሕዘት፡ ኣብ ክልተ ድማ ተቐደደት።




ኣሞ ሲምበግዊረ ናብ ገዝኣ ወሰደታ። ንሲምበግዊረ ምዃቕ መግቢ ሃበታ፡ በታ ናይ ኣዲኣ ኮቦርታ ጌራ ድማ ኣብ ዓራት ከደነታ። እታ ምሽት ሲምበግዊረ ክትድቅስ ከላ በኸየት። እንተኾነ ግና ናይ እጩይታ ንብዓይ እዩ ዝነበረ። ኣሞኣ ክትከናኸና ምኃና ትፈልጥ እያ።







ምስ መሰየ፡ ኣብ ጥቓ ሓደ ሩባ ኣብ ዝነበረት ነዋሕ ገረብ ተሰቂላ ኣብቲ  
 ጨናፍር ድማ መደቀሲ ሰርሐት። ክትድቅስ ከላ ከምዚ ኢላ ኣልቀሰት  
 “ኣደይ ኣደይ ኣደይ ገዲፍክኒ። ገዲፍክኒ ኬድኪ ኣይተመለስክን ድማ።  
 ኣቦይ ደጊም ኣየፍቅረንን እዩ። ኣደይ መዓስ ኢኹ ክትመጹ? ሓዲግክኒ  
 ኬድኪ።”



ንጽባሒቱ ንግሆ ሲምበግዊረ ነታ ልቕሶ እንደገና ደገመታ። እተን ኣንስቲ  
 ክዳውንተን ክሓጽባ ናብቲ ሩባ ምስወረዳ፡ ነታ እተሕዘን ቍዘማ ካብታ  
 ነዋሕ ገረብ ክትመጽእ ሰምዓኣ። ንፋስ ነቲ ኣቕጽልቲ ኣንቀሳቂሱ  
 ሸውሸው ዘብሎ ዝነበረ መሲልወን፡ ሱቕ ኢላን ሰርሐን ቀጸላ። ሓንቲ  
 ካብተን ኣንስቲ ግና ጽን ኢላ ነታ ልቕሶ ሰምዓታ።